


ኢት-ኢኮኖሚ (ህወያት ቤት ጥይት፣ ህዝብ ቤት ክብሪት አይጠፋም!!!)

ፀ/ት ጊዩን ዘማርያም

August 29, 2017 11:50

(ክፍል አንድ)

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ሳይማር ያስተማራቸውን ህዝቡ ጥያቄ መሠረት በማድረግ በቀ.ኃ.ሥ ዘመን በ 1953፣ በደርግ ዘመን በ 1981 እና በወያኔ ዘመን በ 2002 ዓ/ም የአገዛዝ ሥርዓት ላይ ተቃውመው መንግሥት ለመቀየር ተንቀሳቅሰው የነበረበት ወርቃማ ታሪክ ያፃፉበት ዘመን ነበር። በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ትግል ህብረ-ብሄር የሚወክሉ ብዙ ጄነራል መኮንኖች ክብር ህይወታቸውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሠውተዋል። ክብርና ሞገስ ለተሠው ህብረ-ብሄር የኢትዮጵያ ሠራዊት አባላት ይሁን። ለሃገር ሉዓላዊነትና ለወገን ፍቅር ብለው ውድ ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ምርጥ ጀግኖች ለዘላለም ሲዘከሩ ይኖራሉ።



በ 1953 ዓ/ም የቀ.ኃ.ሥ መንግሥት ከስልጣን ለማውረድ በተደረገው ሙከራ የተሠው ህብረ-ብሄር (ከአማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ ወዘተ) የኢትዮጵያ ልጆች እናስታውስ፡-

1. ሜጀር ጄነራል መንግሥቱ ንዋይ
2. ሜጀር ጄነራል ፅጌ ዲቡ
3. ሜጀር ጄነራል ወርቅነህ ገበየሁ
4. ግርማሜ ንዋይ ወዘተ

በ 1981 ዓ/ም ኮ/ል መንግሥቱ ሃይለማርያምን ከስልጣን ለማውረድ በተደረገው ሙከራ የተሠው ህብረ-ብሄር (ከአማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ ወዘተ) የኢትዮጵያ ልጆች እናስታውስ፡-

በአዲስ አበባ እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፈው ከተሰውት መኃል

1. ሜጀር ጄነራል መርድ ንጉሴ
2. ሜጀር ጄነራል ፋንታ በላይ
3. ሜጀር ጄነራል ኃይሉ ገ/ሚካኤል
4. ሜጀር ጄነራል ወርቁ ዘውዴ
5. ሜጀር ጄነራል አምሃ ደስታ
6. ሜጀር ጄነራል አለማየሁ ደስታ
7. ሜጀር ጄነራል ዘውዴ ገብረየስ
8. ብ/ጄነራል ደሣለኝ አበበ

9. ብ/ጀነራል ሰለሞን ቢጋሻው
10. ብ/ጀነራል ተስፋ ደስታ
11. ብ/ጀነራል እንግዳ ወ/ አምላክ
12. ብ/ጀነራል እርቅይሁን ባይሣ
13. ብ/ጀነራል ነጋሽ ወልደየስ
14. ብ/ጀነራል ገናናው መንግሥቱ
15. ብ/ጀነራል ተስፋዬ ትርፌ

በአስመራ እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፈው ከተሰውት መኃል

16. ሜጀር ጄነራል ደምሴ ቡልቱ
17. ብ/ጀነራል አፈወርቅ ወ/ሚካኤል
18. ብ/ጀነራል ታዬ ባላኪር
19. ብ/ጀነራል ታደሰ ተሰማ
20. ብ/ጀነራል ወርቁ ቸርነት
21. ብ/ጀነራል ንጉሴ ዘርጋው
22. ብ/ጀነራል ከበደ መሀሪ
23. ብ/ጀነራል ተገኔ በቀለ
24. ብ/ጀነራል ከተማ አይተንፍሱ
25. ብ/ጀነራል ከበደ ወ/ጻዲቅ
26. ብ/ጀነራል ሰለሞን ደሣለኝ
27. ዶ/ር ኮሎኔል ጌታቸው አወቀ
28. ኮሎኔል መስፍን አሰፋ
29. ኮሎኔል ፋቃደ እንግዳ
30. ሌ/ኮ ዘርአይ እቁባኦብ
31. ሌ/ኮ ዩሃንስ ገብረማርያም
32. ሻለቃ ካሳ ፈረደ
33. ሻለቃ ሚካኤል ማርቦ
34. ሻምበል ጌታሁን ግርማ

ምንጭ:- ሳተናው:- ኢዩብ ዘለቀ:-የታሪክ ዓምድ፡-የአየር ወለዱ መሃንዲስ ...የግንባት ስምንቱ መፈንቅለ መንግሥት ስናስታውስ (እንደ ደረጃ ደምሴ «አባቴ ያቺን ሰዓት» ታሪካችሁ ይፃፉል! አትረሱም!)

ህዝባዊ ዴሞክራቲክ ጋርድ፡-የቻይና ኮምኒስት ፓርቲ ንብረት የሆኑት፣ቻይና የቴሌኮም ካንፓኒ፣ዜድቲኤ ZTE Corporation ና ሀዊ Huawei Technologies Co. Ltd. ድርጅቶች ለህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘርፍን ውስጥ በመሰለልና የሃገሪቱን ምስጢርና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን በሰለላ መረብ በማስገባት ከፍተኛ ጥቃት አድርሰዋል።

በ 2002 ዓ/ም መለስ ዜናዊ ለማውረድ በተደረገው ሙከራ የታሰሩ ጀነራል መኮንኖች የኢትዮጵያ ልጆች እናስታውስ፡-

1. ብ/ጀ ተፈራ ማሞ ጨርቆስ
2. ብ/ጀ አሳምነው ፅጌ ተበጀ
3. ሌ/ኮ ደምሰው አንተነህ ደመላሽ
4. ሻለቃ መኮንን ወርቁ አለሙ
5. ሌ/ኮ አለሁበል አማረ ዋሴ
6. ሌ/ኮ አበረ አሰፋ አበራ
7. ሌ/ኮ አለሙ ጌትነት አባተ

8. ሌ/ኮ ሰለሞን አሻግሬ አምበርብር
9. ሌ/ኮ ጌታቸው ብርሌ ደሴ
10. ሻ/ል ተመስገን ባይለየኝ ፀጋው
11. ሻለቃ አዳኛ አለማየሁ ገ/ማ እሸቴ
12. ሌ/ኮ ፋንታሁን መሃባ መፍቲ
- 13 ሻለቃ መሠከረ ካሣ ወንድም
14. ሻለቃ ምስጋናው ተሰማ ተገኝ
15. ሻለቃ ፋናዬ ውቤ ሙጩ
16. መ/አ አባቡ ተፈሪ አለሙ
17. ሻለቃ አደፍርስ አሳምነው ክብረት
- 18 ያረጋል ይማም ሚኪ
19. ክፍሌ ስንሻው ታገደ
20. መዘምር የሸዋስ መንገሻ በየነ
21. መንግስቱ አበበ አረጋዊ ሳሚ
22. እማዋይሽ አለሙ ወ/ሚካኤል
23. ጎሽራድ ፀጋው አጋፋሪ
24. መላኩ ተፈራ ጥላሁን
25. ዳን ያባቱ ስም ያልታወቀ
26. አማኑኤል ያባቱ ስም ያልታወቀ
27. አወቀ አፈወርቅ
28. ዋና ሣይጅን አመራር ባያብል ካሣ
29. ኢንስፔክተር አራጋው አስፋው ረታ
30. ም/ሣጅን ጎበና በላይ አየለ
31. ረ/ሣጅን ይበልጣል ብርሃኑ ተፈራ
- 32 . ም/ሣጅን የሸዋስ ምትኩ ቸኮል
33. ሣጅን ወድነሽ ተመስገን አለሙ
34. ሣጅን አይተን ካሣ መኮንን
35. ጌቱ ወልዴ አባይ ሆይ
36. ጌቱ ወርቁ ንዳው
37. ፅጌ ኃብተማሪያም ጨሚሣ
38. ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቦንገር
39. አንዳርጋቸው ፅጌ ኃብተማሪያም
40. ሙሉነህ እዩኤል ፋኔ
41. ኤፍሬም ማዴቦ
42. ዳንኤል አሠፋ
43. ቸኮል ጌታሁን
44. መስፍን አማን
45. ፋሲል የኔአለም
46. ደረጀ ሃብተወልድ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ዋናው መ/ቤት በ 14 ጁላይ 2009 እኤአ የሰዎችን የስልክ ንግግሮች ጠልፎ ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ መምሪያ (የወንጀል መዝገብ ቤት) በማስረከብ በተከሰሰባቸው ላይ ፍርድ ቤት እንደማስረጃ ተቆጥሮ ባደረጉት የስልክ ንግግር ብቻ ስለምን ጉዳይ እንደተወያዩ ሳይገለፁ በመንግሥት መገልበጥ ወንጀለኛ ተብለው በአሰቃቂ ግርፋትና ድብደባ ተደርጎባቸው እስካሁን በእስር ላይ ይገኛሉ።

የቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ዋናው መ/ቤት የጠለፈውን የስልክ ንግግሮች የያዘ የስለላ ሠነድ ከመኃተምና ከፊርማ ጋር ተያይዞ በማስረጃነት (በክፍል ሁለት) ቀርቦል፤ ያንብቡትና የቴሌን ጀር ጠቢቆች ጠንቀቅ ይበሉ። የቻይናውያኑ ዜጅቲኢ እና ሀዊ ካንፓኒዎች ለዚህም ስራቸው ያለ አንዳች ነፃ ውድድርና ጨረታ በሃገሪቱ ውስጥ የሚገኝ ሥራን ሁሉ እንዲሰሩ ተሰጥቶቸዋል። የቻይናዊያን ሾተላይ ሰላዬች፤ የቻይና መንግስት የቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽንን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ኃብት በመቆጣጠርና የቻይና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባንክ ደግሞ ብድር በማመቻቸት 99 በመቶ የኃብቱን ድርሻ በመያዝ ኢትዮቴሌኮም ፕራይቪታይዝ ለማድረግ ጥያቄ አቅርበዋል።

ኢትዮቴሌኮም ዋናው መ/ቤት የህወሃት ዶ/ር ደብረሂደርና የደህንነት መስሪያ ቤት ሹም ጌታቸው አሰፋ እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ መምሪያ የስልክ/ የሞባይል/ ኢንተርኔት የተለያዩ ድረ ገጾች፣ኢሜል (የፅሁፍ መልእክቶች)፣ በሃገር ውስጥና በባህር ማዶ በሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ዜጎች ላይ ስለላ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። ከነዚህም መኃል በዴሞክራቲክ ጋርድ፣ የኢትዮጵያ የነፃነትና ዴሞክራቲክ ሃይል፣ በግንቦት ሰባት አባላቶች (አንዳርጋቸው ፅጌና ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ)፣ጋዜጠኞች (ውጭ የተሰደዱ ሃያ በላይ ጋዜጠኞች)፣ጦማርያን (ዞን 9)ና ምሁራኖች (ዶ/ር ታደሠ ብሩ) የሙስሊም ህብረተሰብ፣ በፅንፈኝነት፣ አክራሪነትና መንግስት ግልበጣ ወዘተ ፍርጆ በኢትዮጵያ የጸረ ሽብርተኝነት ህግ መጠቀሚያ በማድረግ ዜጎችን በማሰቃየት፣ በማሰር በመግረፍና በመሰወርና በመግደል የፈፀሙት ወንጀል ታሪክ ይቅር የማይለው የስለላ ተግባር በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት በተከሰባቸው ላይ የደህንነት መስሪያ ቤትና የኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን በማህተም ያረጋገጡትና ያቀረቡት የስለላ ማስረጃነት በወህኒ ቤት የሚገኙት የህዝብ ልጆች የመከላከያ ሠራዊት አባላቶች ገሃድ ምስክሮች ናቸው። የጀነራል መኮንኖቹ (በዴሞክራቲክ ጋርድ) በሱብሰባዎች ላይ ባነሱት ጥያቄዎች ውስጥ፣ በሠራዊቱ ውስጥ የትግራይ የበላይነት ይወገድ፣ በሠራዊቱ ውስጥ በተለይ በሜቴክ የሙስናና ንቅዘት ይቆም፣ በኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በአፍሪካ፣ የሙስናና የዝምድና ሥራ ይብቃ፣የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በወታደራዊ ሣይንስ አመራር ችሎታ ያላቸው መሪዎች ይመራ፣ በሠራዊቱ ውስጥ ያለ የዘር አድሎ፣ የእድገት አድሎ፣የክልላዊነት የቡድን ሥራ ይቆም፣ወዘተ የሚሉ የሰራዊቱ ጥያቄን በመጠየቃቸው የታሰሩ ህብረ ብሄር የሃገራችን ብርቅያ ልጆች ናቸው። የቻይና ኮምህንድት ፓርቲ፣የቻይና መንግስትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምን ዓይነት እንደሆነ ለአመል ታህል እንመልከት። የቻይና መንግስት በአንድ ሃገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት መርህ አለኝ ቢልም ከኢትዮጵያ የህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ጋር በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ በተለይ በኢንተርኔትና በሞባይል አገልግሎቶች ላይ ስለላ በማድረግ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ነፃ ጋዜጠኞችን፣ዲያስፖራውያንንና ምሁራኑን በመሰለል ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል። ስብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብቶች፣የነፃ ፕሬስ፣የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ (የፓርቲዎች ውድድርና ምርጫ፣የሲቮል ሰሳይቲ የፕሬስ ነፃነት፣ፊዲዩ፣ቲቪ፣ጋዜጣ፣ድረ-ገፅ፣ ኢንተርኔት፣ ወዘተ በቻይና መንግስትና ኮምህንድት ፓርቲ፣ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። መሬት፣ ባንክ ኢንፎርሜሽን፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት ኃይል ወዘተ በአጠቃላይ የግብርና፣ኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፎች በልማታዊ መንግስት ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ስርአቱ በፖለቲከኛ ካድሬዎች ሙስናና ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኝ እሙን ነው።

የወህኒ ቤቶች ሁኔታ Prison and Detention Center Conditions

የህወሳት የጦር አበጋዞች መንግስት የወህኒ ቤቶች ሁኔታ በተመለከተ በመላ ሃገሪቱ ውስጥ ሦስት የፌዴራል እስር ቤቶችና 120 የክልል መንግስቶች እስር ቤቶች ይገኛሉ። እንዲሁም ብዙ ይፋ ያልሆኑ እስር ቤቶች በሃገሪቱ ውስጥ ሲገኙ ከነዚህ መኃከልም በዴዴሳ፣ በብር ሸለቆ፣በጦላይ፣ሆርማት፣ብላቴ፣ታጠቅ፣ጅጅጋ፣ሆሊታና ሰንቀሌ የጦር ካንፖች ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል። የወህኒ ቤቶች ሁኔታ ለእስረኞች ህይወት በጣም አስጊና ብዙ ሰዎች ተፋፍገው የታሰሩበትና ለመተኛት አመች ያልሆኑ ቦታዎች ናቸው። የህወሳት የጦር አበጋዞች መንግስት ለእስረኞች በቀን ስምንት ብር ወይም ግማሽ ዶላር ለምግብ፣ ለውሃና ለጤና ጥበቃ ወጪ ያወጣል። ብዙዎቹ እስረኞች ተጨማሪ ምግብ ቤተሰቦቻቸው እየገዙ ያቀርቡላቸዋል። የእስረኞች ጤና ጥበቃ በተመለከተ በፌዴራል እስር ቤቶች ውስጥ አስተማማኝ ህክምና አያገኙም፤ በክልል እስር ቤቶች ውስጥም የህክምና አገልግሎት የለም። በሃገሪቱ በሚገኙ ወህኒ ቤቶች ውስጥ ከፍተኛ የውሃ እጥረት በመኖሩ የተነሳ እስረኞች ንፅህናቸውን ለመጠበቅ ባለመቻላቸው ብዙዎቹ በጤና ችግር ይሰቃያሉ። እስረኞች አነስተኛ የህክምና አገልግሎት ብቻ ያገኛሉ። በወርሃ የካቲት በቃሊቲ እስር ቤት ውስጥ አንድ የጣልያን ዜጋ በህክምና እጦት የተነሳ ህይወቱ አልፎል።

በአመቱ መገባደጃ ላይ በአጠቃላይ በግምት 86,000 ሺህ እስረኞች ሲገኙ ከዚህ ውስጥ 2,474 ሴት እስረኞች ሲሆኑ፤

546 ህፃናቶች ከእናታቸው ጋር ታስረው ይገኛሉ። የወጣት ጥፋተኞች አንዳንድ ጊዜ ሞት ከተፈረደባቸው ጎልማሶች ጋር በአንድ ላይ ይታሰራሉ። በአጠቃላይ ወንድና ሴት እስረኞች በተለያዩ ቦታዎች ታስረው ይገኛሉ፤ ቤተሰቦቻቸውም ይጠይቆቻቸዋል። በሌላ በኩል ቤተሰቦቻቸው የማይጠይቁቸው የተከለከሉ ጥቂት እስረኞች ይገኛሉ።

The country has three federal and 120 regional prisons. There also are many unofficial detention centers throughout the country, including in Dedessa, Bir Sheleko, Tolay, Hormat, Blate, Tatek, Jijiga, Holeta, and Senkele. Most are located at military camps. Prison and pretrial detention center conditions remained harsh and in some cases life threatening. Severe overcrowding was common, especially in sleeping quarters. The government provided approximately eight birr (\$0.50) per prisoner per day for food, water, and health care. Many prisoners supplemented this with daily food deliveries from family members or by purchasing food from local vendors. Medical care was unreliable in federal prisons and almost nonexistent in regional prisons. Water shortages caused unhygienic conditions, and most prisons lacked appropriate sanitary facilities. Many prisoners had serious health problems in detention but received little treatment. In April an Italian citizen died after receiving allegedly substandard medical treatment in Kalitiy prison. At year's end there were an estimated 86,000 persons in prison, of whom 2,474 were women and 546 were children incarcerated with their mothers. Juveniles were sometimes incarcerated with adults who were awaiting execution. Male and female prisoners generally were separated. Authorities generally permitted visitors. In some cases family visits to prisoners were restricted to a few per year.

የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን በትግራይ ወሀኒ ቤቶች ውስጥ አስረው በድብደባ በማሰቃየት፣ ከወላጆቻቸው እንዳይጠየቁ በመሰወርና በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል እንዳይጎበኙ በማድረግ ያለፍርድ እንደረገፈባቸው በአቶ ገብሩ አስራት መፅሃፍ ይፋ ወጥቶል። ከነዚህም ውስጥ ጸጋዬ ገብረ መድህን(ደብተራው)፣ ይሳቅ ደብረደምን፣ ስጦታው ሁሴን፣ በለጠ አምኃ የኢህአፓ ከፍተኛ አመራሮች የነበሩና ሌሎች አንጋፋ አባሎች ውስጥም ደሳለኝ አምሳሉ፣ ሃጎስ በዛብህ፣ ተክላይ ኃይለ ሥላሴና ከሱዳን ተላልፊ የተሠጠው አዛነው ደምል፣ይገኙበታል። ከ 1993 እኤአ ከአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጎም ጎፋ በህወሓት የተሰወሩና የት እንዳደረሱቸው የማይታወቁት ውስጥ አበራሽ በርታ፣ ለማ መኮንን፣ ተስፋዬ ከበደ፣ ወንዱ ሲራክ ደስታ፣ እዬብ ተካባ፣ ሞት ባይኖር፣ አይነኩሉ፣ ዬሴፍ፣ ጋይምና ጎደኞቹ በቅሎ ቤት አካባቢና ጃታኒ አሊ በናይሮቢ በህወሓት የጦር አበጋዞች ሲገደሉ ሌሎች የደረሱበት አይታወቅም። በቅርቡም ከየመን ታፍኖ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ዋና ፀሃፊ፣ አቶ አንድአርጋቸው ፅጌ የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ተቃዋሚ የህዝብ ልጆችን እያደኑ በመግደል ታሪክ ይቅር የማይለው አረመኔዊ ተግባር ፈፀመዋል። የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት መሪ መለስ ዜናዊ፣ ሰዬ አብርሃ፣ተወልደ ወልደ ብርሃን፣በረከት ስምአን፣አባይ ፀሃይዬ፣አለምሰገድና ኃያሎም አርዳያ ለግድያው ተጠያቂ ሲሆኑ ሌሎቹም ግልገል ፋሽስቶች አንድ ቀን ለፍርድ እንደሚቀርቡ ከደርግ መንግስት መማር ይገባቸዋል። በኢትዮጵያ የህሊና እስረኞች፣ እስክንድር ነጋ፣ አንዱአለም አራጌ ሌሎቹም የፖለቲካ እስረኞች በሽብርተኝነት ስም አስረዋቸዋል። የህወሓት የጦር አበጋዞች መንግስት ኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ መሪዎችን እነ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ በቀለ ገርባ ሌሎቹም በሽብርተኝነት ስም አስረዋቸዋል።

እነ ብርጌደር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ብርጌደር ጀነራል አሳምነው ፅጌ፣ እማዋይሽ አለሙ ወ/ሚካኤል፣ሌሎቹንም የፖለቲካ እስረኞች አድርጎል።

የወያኔ ጠቅላይ ጦር ሠፈር የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ ጦር ሠራዊት፣ አየር ወለድ፣ ዓየር ኃይል፣ የፖሊስ ሠራዊት ወዘተ፣ ከላይ ከዋናው ኤታማጆር ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ/መሀመድ ዩኑስ ጀምሮ ዕዞች፣ ክፍለ ጦሮች፣ ብርጌዶች፣ ሬጅመንቶች፣ ሻለቃ፣ ሻምበል ከፍተኛ ማዕረግ በትግራይ የህወኃት ቡድን በትግራይ የዘር ሃረግ ወይም በአንድ የዘር ሃረግ ስልጣኑ የተያዘ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የሠራዊቱ ዋና ጦር ሠፈር በትግራይ ክልል ውስጥ የጦር መሳሪያው መከማቸቱ የኢትዮጵያ ዓየር ኃይል ከደብረዘይት ሠፈሩ ወደ ትግራይ፣ ማይጨው ተራራዎች ተባርቡረው የጦር

አይሮፕላኖቹ ሠፈር መቀየሩ ጉዳዩ የዘረኝነት ስሜት እንጂ በጥናት የተደገፈ አለመሆኑ ግልፅ ነው። ይህ በህወያት የተነደፈ የአናሳ ዘውጌኝነት የሰነ-ልቦና ደቄ ወይም በሽታ ነው። ወያኔ ኢትዮጵያን ካልገዛና ካልመራ ህዝቡ ይበቀለናል በሚል እብራትና ፍርሃት የተነሳ፤ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና የመሣሪያ ክምችት፣ የታንክኛ ብርጌድ በሙሉ በትግራይ ክልል ውስጥ መገኘቱ በትራ-ሥልጣናቸውን በቀጣይና በዘለቄታ ከደደቢት ዋና ጠቅላይ ጦር ሠፈር ለመቆጣጠር የታቀደ ሴራ ነው። የህወያት የጦር አባታዎች መንግሥት በሌላው የኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ የህወሃት አባላቶች በሙሉ የነፍስ ወከፍ መሣሪያ ታጣቂዎች ማድረግ፣ ፀሃይ የሞቀው ዓለም ያወቀው ያደባባይ ሚስጢር ነው። የትግራይ ህዝብ ልጆቹ መታጠቃቸውን ይመስክራል!!!

ለምን ልጆቻችን ወደ ትምህርት ገቢታቸው አይመለሱም የእናንተ ወርድያ ሆነው እስከመቼ ይኖራሉ እያሉ በየሰብሰባዎቹ ሲጠይቁ ሁለት እስርት ተቆጥሮል። ልጆቻችን ለምን ሌላ ክልል ውስጥ ገብተው ደም ያፈሳሉ!!!

ለምን አብረን ከኖርናቸው፣ ተጋብተን ተዋልደን ከኖርንበት ህዝብ ጋር ታጋጩናላችሁ በማለት ያላሰለሰ ጥያቄ ማቅረቡን የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል!!!

ምላስ አጥንት የላትም፣ አጥንት ግን ትሰብራለች!!! የሥነ-ልቦና መላሽቅ(Identity crisis) የጦር አባታዎቹ ኢትዮጵያዊ ብሄርተኝነትን በማዋረድ የማንነት ጥያቄ በሥነ-ልቦና በማላሽቅ ኢትዮጵያዊ ባህል፣ኢትዮጵያዊ ታሪክ፣ብሄራዊ መዝሙር፣ ብሄራዊ ሰንደቅ ዓላማ፣ብሄራዊ ቅርስ፣ ብሄራዊ ቋንቋ ወዘተ ጥላሸት በመቀባት የራሳቸውን ዘውግ በትግራይ ህዝብ ስም በመነገድ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር የማጋጨት እኩይ ተግባር ይፈፅማሉ።

ምላስ አጥንት የላትም፣ አጥንት ግን ትሰብራለች!!! <<ባንዲራ ጨርቅ ነው!!!>>

<<የዓይን ቀለማቸው ካላማረን እናባርራቸዋለን!!!>> <<የአክሱም ሃውልት፣ ለወላይታው ምኑ ነው!!!>> <<እንኳን ከእናንተ ተወለድኩ!!!>> <<ጣታችሁ ይቆረጣል!!!>>

<<የአስቸኳይ ግዜ ታውጆል፤ የመከላከያ ሠራዊት እርምጃ እንዲወስድ አዝገፎለሁ!!!>> ወዘተ። በማለት መለስ ዜናዊ ውርስና ቅርስ ሆኖ ጥሎልን ያለፈው የታሪክ ጠባሳ፤ የህወያት ጦር አባታዎች በኢትዮጵያውያን ዜጎች የመታወቂያ ወረቀት ላይ የማንነት ጥያቄን በማደል clan identification የዘር ሃረግ (አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ወዘተ) በማለት ዘውጌ ብሄርተኝነትን በመፈብረክና ኢትዮጵያዊ ብሄርተኝነትን በማዳከም ታሪክ የማይረሳው በደል ፈፅሞል።

የህፃናት ጦር ሰራዊት (ማንጁስ) (child soldiers) የጦር አባታዎቹ የማንነት ጥያቄን በመገንባት ረገድና አዲስ የማንነት መታወቂያ የህፃናት ጦር ሰራዊት በመመሥረት አሊያም ጎልማሳ የጦር ሠራዊት በመገንባት ጥንታዊውን የቤተሰብ ምስረታና የቤተሰብ ፍቅር በማጥፋት ለጦር አባታዎቹ ብቻ ታማኝ፣ታዛዥና ውጤታማ ሠራዊት ለመገንባት አስችሎቸዋል። ጥንታዊው የህብረተሰብ ግንኙነቶችና የቤተሰብ ፍቅር ማጣትና መቆረጥ ውጤት ነው።

(ማኪንሌይ፣2007፣ገፅ 58)Warlords can also use identity construction in order to create new identities with warrior names for child soldiers or adult soldiers who are recruited to their networks as if to throw off the ties of family tradition. This reconstruction of identities is thought to make them less responsible for terrible conducts and more effective fighters, as their traditional social context is cut off (MacKinlay, 2007, p.58).The media has produced several stories about these young soldiers with new warrior names who often dress up in attires like wigs and gowns to further distance themselves from their former social identity and context:

የጦር አባታዎቹ ሕፃናቱን ዋርዲያና ዘበኛ በማድረግ ወርቃማ የትምህርት ቤት ግዜቸውን እንዲያጠፉ ማድረግና ህፃናቱ በጦርነት ሜዳ ውሎ ባዩት የስነልቦና ጠባሳና ለህሊናና አካላ ጎዶሎነት ተዳርገዋል። የጦር አባታዎቹ ሕፃናቱንና ጎልማሶቹን ማንጁስ፣ቀይ እንባባ፣ቀይ እንቡጦች፣ ብረቱ ወጣት (The iron youth)፣ በሚል ስም ለአቅመ አዳምና ሄዋን ያልደረሱ ህፃናትን ለወታደርነት መልምለዋል። ዛሬ በተለያዩ እስር ቤቶች መርማሪዎች ሆነው እስረኞችን በመግረፍና በማሰቃየት የሚገኙ የወያኔ በሽተኞች አገራችን አፍርታለች።

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ወታደራዊ ትርኢት (Military Parade) በትግራይ ክልል ውስጥ ለአመታት መታየት በቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያሳደረው ጫና በሠራዊቱ ላይ የእኔነት ስሜት (Sense of Belongingness)

አሳጥቶታል። የወያኔ ሠራዊት እንደ ጥንቱ ከህዝብ ጋር አብሮ ቆርሶ፣ አብሮ ጎርሶ፣ አብሮ አርሶ፣ አብሮ ዘርቶ ይባላልት የነበረ ወርቃማ ዘመንን በዘረኝነት አጨለመው፣ ቀሪውን ዜጋ ሁሉ የሁለተኛ ዜግነትና ብሄር ብሄረሰብ መታወቂያ እየሰጠ ይዝ ጀመር። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ በወያኔ የጦር አበጋዞች ማለትም የጦር መኮንኖች እዝና ቁጥጥር ስር፣ ተወጥሮና ተጠርንፎ (Command and Control) ሲሰቃይ አመታት ተቆጥሮል። የህወሃት የጦር አበጋዞች መንግስት የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ፀበል እየረጨ፣ የልማታዊ መንግስት ቄጤማ እየነሰነሰ፣ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሸማ በየአምስቱ አመት እየቆረጠ ከሰማይ ደመና፣ ከምድር ወሃ አጠፋ 8.4 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ ተዳርጎል። የህወሃት የጦር አበጋዞች መንግስት በህገ-መንግስት ስም፣ በዲሞክራሲ ስም፣ በግለሰብና በህዝብ ላይ ፍጹማዊ አገዛዝ (Totalitarian) በመዘርጋት ለሃያ ስድስት አመታት በግፍ ገዝተዋል። የወያኔን ግፍ ያዩ የትግራይ ወጣቶች ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻቸውና አህዳኞቻቸው ጎን ቆመዉ የህወሃት ዘረኛ የጦር አበጋዞች መንግስት ጠቅላይ ጦር ሠፈር ለማጋየት ታጥቀው ሊነሱ ይገባል።

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከትግል ጎዶቹ በመማር በህቡዕ እንደ «ዲሞክራቲክ ጋርድ» በመደራጀት ህዝባዊውን ትግል መቀላቀል ታሪካዊ ሃላፊነት አለባቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከነፃነት ኃይሎች ጋር መቀላቀልና ህዝባዊውን ትግል በማጎልበት የህወሃት መንግሥት መጣል ታሪካዊ ኃላፊነት አለበት። የወያኔ የጦር አበጋዞች በዘር ላይ የተመሠረተ አገዛዝ ሃያ ስድስት አመታት አስቆጠረ፤ ጥንት የኢትዮጵያ አርበኞች ጣልያንን የተዋጉት በሸዋ፣ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወለጋ፣ በሐረር፣ በሲዳሞ፣ በአርሲ፣ በትግራይ ወዘተ ተራሮችና ሸንተረሮች፣ ደጋና ቆላ፣ ቆጥኝና አለት፣ ወንዝና ጅረት፣ በርሃና አሸዋ የጎበዝ አለቃቸውን እየመረጡ አፈር ቀምሰው፣ ባሩድ ልሰው፣ መቅመቆ በልተው ኮሶ ግተው፣ የጠላት ጦርን አንዱን ለአስር!!!፣ የጠላት ጦርን አሰሩን ለአንድ!!!

ገጥመው ነው ሃገርና ህዝብ ነፃ ያወጡት። የሃገሪቱ ልጆች የጦርነት አካዳሚ ሳይንስ ኮሌጆች ተመርቀው ባሉበት እናት ሃገር ሳይንሳዊ የጦር ስትራቴጂ በመንደፍ በህዝብና በሃገርን ነፃ ማውጣት ይቻላል። ሃገራችን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የግንቦት ሰባት፣ የአጋዴን ብሔራዊ አርነት ግንባር፣ የአሮሞ፣ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል የደፈጣ ተዋጊዎች በህብረት ተጋድሎቸውን በማጠናከር የህወሃት አንባገነነዛዝን መስወገድ ይቻላል። «አንዱ ለሁሉም፣ ሁሉም ለአንዱ» የአንዱ ጥቃት የሁሉም ጥቃት፣ ብለን የደፈጣ ተዋጊዎች እንቅስቃሴ በመላ ሃገሪቱ ካቀጣጠልን ነፃነታችን በእጃችን መዳፍ ላይ ናት። ህዝቡ የሚሻው የመሳሪያ ድጋፍ ብቻ ነው። በዚህ ጉዳይ ከጦርነት አካዳሚ ሳይንስ ኮሌጆች የተመረቁ ጠባብት ህዝባዊውን የሸምቅ ውጊያ ትክቲክና ስትራቴጂ ለህዝብ ማሳወቅ አለባቸው።

ካለበለዛ በማይሆን የጦር ስትራቴጂ እየተመራን ለወያኔ የጦር አበጋዞች እንቁላል እየሸጥን መኖር ግድ ይለናል። እንደ ሰው፣ ከሃገር እየተሰደድን፣ ከውቅያኖስ እየሰመጥን፣ በሰይፍ እየተቀላን፣ ወንዶቻችንና ሴቶቻችን እየተደፈሩ፣ ከመኖር ዛሬውኑ በክብር መሞት ይመረጣል። ለሚታገሉት አርበኞች አስፈላጊውን ሽልማትና ቤተሰቦቻቸውን የሚታደግ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት በማቆም አስፈላጊውን ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነት አለብን።

የወያኔን ኢኮኖሚ አምጋጥኖ በስውር የሚያደናቅፍ፡-ሃገር አቀፍ ድርጅት ይቆቆም፡-

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ውጪ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሃገር ቤት የተላከ የሃዋላ ገቢ

- በ 2010/11 (1.4 ቢሊዮን ዶላር)፣
- 2011/12 (2.4 ቢሊዮን ዶላር)፣
- 2012/13 (2.9 ቢሊዮን ዶላር)፣
- 2013/14 (3.0 ቢሊዮን ዶላር)፣
- 2014/15 (3.7 ቢሊዮን ዶላር)፣
- 2015/16 (4 ቢሊዮን ዶላር)፣

2016/17 (4.6 ቢሊዮን ዶላር) ይገኛል ተብሎ ቢታሰቡም 3.7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ብቻ ተገኝቶል ብለዋል።

በ 2009 ዓ/ም እንደ ዓለም ባንክ ግምት ወደ ኢትዮጵያ የተላከው የገንዘብ መጠን ከ 624 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን ገቢው ማሸቆልቆሉን ተገልጿል።

ከዲያስፖራው 78 በመቶ ያህሉ መደበኛ ባልሆኑ የሐዋላ መላኪያዎች እንደሚጠቀሙ በጥናት ተረጋግጧል። የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይ ኤም ኤፍ) ከመንግሥት ጋር ተቀራራቢ የሆነ 3.7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን አስታውቋል።

በ2009 ዓ/ም ከውጪ ንግድ የተገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ 2.9 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ሲታወቅ በአንፃሩ ከሐዋላ የተገኘው የውች ምንዛሪ ገቢ ግን 4 ቢሊዮን ዶላር መሆኑ ታውቋል። ከባህር ማዶ ሃገራት ዜጎቻችን ወደ ሃገር ውስጥ የሚላክ ዶላር፣ ዩሮ፣ ፓውንድ ወዘተ በህወኃት ባንኮች እንዳይገባ የማድረግ ዘዴን ማጠናከር የወያኔን የጥይት መግዣ በማገድ ከሥልጣኑ መንቀል አንደኛ ዘዴ በመሆኑ ማስተባበሩ ይቀጥላል። በዚህም የሚያኮራ ሥራችሁ ዘራሁን ተስፋዬና ፅጉሐዝ ብርሃኑ ወደ ሀገርቤት የሚላከውን ዶላር በተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ዶላሩን ውጪ ላሉ ሰጥቶ የብሩን በተዘዋዋሪ ሃገር ውስጥ ላሉ ዘመዶች በመስጠት ለወያኔ እንዳይደርስ ማድረግ ተችሎል። በዚህም ምክንያት በሃገሪቱ የጥቁር ገበያ የአንድ የአሜሪካን ዶላር 31 ብር መመንዘር ተጀምሮል።

በሃገሪቱ የኢኮኖሚ ቀውስ ተባብሶል፣ የውጪ ንግድ ተንኮታኩቶል፣የውጪ ምንዛሪ እጥረት ተባብሶል፣ በህወኃት ሹማምንቶች ከሃገሪቱ ዶላር የማሸሽ ሥራ ተጠናክሮ ቀጥሎል፣ የመልካም አስተዳደርና የሙስና/ የሌብነት ሥርዓት በወያኔ ተንሰራፍቶል። በአሮሚያ የተቀጣጠለው ህዝባዊ የአምስት ቀናት ከሥራና ከቤት ያለመውጣት አድማ የኢኮኖሚ ምርቶች ግብይይትና የሸቀጣ ሸቀጥ ልውውጥ ኪሳራው ገና አልተሰላም ይህንን ተከትሎ የትራንስፖርት መቆረጥና የመኪናዎች መሰባሰብና መቃጠል ምጣኔ ኃብቱን አንኮታኩታል። ባንኮች ተዘግተው በመዋላቸው በገንዘብ ዝውውሩ ዝግምተኛ ሆኖል። በኢትዮጵያ ይህን ህዝባዊ የኢኮኖሚ አሻጥር ለማቀጣጠል፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ትግል በኢትዮጵያ የቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ሞባይል ስልክ ለአንድ ቀን ባለመጠቀም ያሳዩት ፈር ቀዳጅ የትግል ስልት፤ እንደ አረብ ስፕሪንግ ኢንተረ ኔት ድረገጾችና፣ ማህበራዊ ድረ ገፅ ፈር ቀዳጅ የትግል ስልት በመሆን በታሪክ ይታወሳል። በሁሉም ኢትዮጵያውያን ይህ ትግል ለወራቶች ቢቀጥል የገዥው መንግስት ከቴሌኮሚኒኬሽን ዘርፍ ለሰላላ ተግባሩ በምንከፍለው ገንዘብ ስቃያችንና እስራችንን ስላበዛን በኢትዮቴሌኮምን የምትታለበውን ላም ወተት ለአንድ ወር ለማንጠፍ በስልክ ያለመጠቀምና የሞባይል ካርድ አለመግዛት አድማ እንዲደረግ ለአስተባባሪዎቹ እናሳስባለን። ኢትዮጵያዊ ድረገጾችና፣ ማህበራዊ ድረ ገፅ የኢኮኖሚ ዐምድ ቢኖራቸው ሀብረተሰባችን ስለ ሃገሪቱ ምጣኔ ሃብት ይዞታ የማንበብና በመወያየት ባህሉን ሊያዳብሩ ይችላሉ። የወያኔን ኢኮኖሚ እስካልደፈጠጥን የፖለቲካውን በትረ-ሥልጣን መጨበጥ የህልም እንጀራ ይሆናል። ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረ ፖለቲካውን ይቆጣጠራል የሚባለው ለዚህ ነው።

ቻይና ኮምኒስት ፓርቲና ከህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት ጋር የኢሳት ሳተላይት ቴሺና ሬዲዩ፣ የሱማሌ፣ የጋምቤላ፣ የኦሮሞ፣ የአማራ ወዘተ ህዝብ ላይ የደረሰውን እልቂት ዜናን ለኢትዮጵያ ህዝብ በማጋለጥ የኢህአዲግ መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ያበረከተውን ታላቅ አስተዋጽኦ ታሪክ ሲያስታውሰው ይኖራል። ኢሳትን ለመዝጋት የቻይና ህወሃት/ኢህአዲግ መንግስት በመቃወምና በኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ እነ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ በቀለ ገርባ ሌሎቹም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ!!!

እነ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ እስከንድር ነጋ፣አንዳአለም አራጌ ሌሎቹም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ!!!

እነ ብርጌደር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ብርጌደር ጀነራል አሳምነው ፅጌ፣ እማዎይሽ አለሙ ወ/ሚካኤል፣ሌሎቹም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ተፅዕኖ ለማድረግ ኢትዮቴሌኮምን ያለመጠቀም አድማ በተግባር እናሳይ።

በዚህም የኢትዮቴሌኮምን የገንዘብ s~” u መዝጋት የኢትዮጵያን የትግል ሥልት ለዓለም ዐቀፍ ሀብረተሰብ ዘንድ በማስመዘገብ የህወኃት ኢኮኖሚ እናንኮታኩት። ይህንንም የሀብረት የትግል ጥሪ የኢትዮጵያውያን ድረ-ገጾች፣የኢትዮጵያ ሃተላይት ቴሌቪዥን (ኢህአዲግ)፣አሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ፣ ቁር የኦሮሞ ወጣቶች አስተባባሪ፣ የአማራ ወጣቶች አስተባባሪ፣ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር፣ ግንቦት ሰባት፣ በማህበራዊ ድረገጾች አክቲቪስቶች (በፋስቲቭ፣ ቲውተር፣ ወዘተ) በልዩ ልዩ መገናኛ አውታሮች ወዘተ በኢትዮጵያ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱና በህወኃት እስርቤቶች ውስጥ የሚደረጉ ኢሰባዓዊ ግርፋትና የወሲብ ጥቃትን ለዓለም ሀብረተሰብ ለማጋለጥ የሚደረግ ህዝባዊ ጥሪ እንዲደረግ የማስተባበርና የአድማውን ቀን የመቁረጥ አስፈላጊ መሆኑን እናሳስባለን።

የህሊና እስረኞች ይፈቱ!!!

በወያኔ እስር ቤቶች ውስጥ ኢሰባዓዊ ግርፋትና ማሰቃየት ይቁም!!!

በወያኔ እስር ቤቶች ውስጥ ኢስብአዊ የወሲብ ጥቃት ይቁም!!!

የወያኔ እስር ቤቶች በዓለም ዓቀፍ ስብአዊ መብት ኮሚሽን ይጎብኙ!!!